

ሰኞ 12/4/2023			ማክሰኞ 12/5/2023			ረቡዕ 12/6/2023			ሐሙስ 12/7/2023			ዓርብ 12/8/2023			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

በሼፍ የተደነቁ ምግቦች

ችክን ጉላሽ Bowl	338	48	ፕን ከ/ማቲባልስ (የተፈጠረ ሥጋ ድቡልቡል)~ እና ማሪናራ	467	56	ቢፍ ታኮስ በ/ትናንሽ ጠፍጣፋ ዳቦ	327	35	ባርበኩ (BBQ) ግሌይዝድ ችክን ድረምስቲክ በ/ ልንቅጥ ድንች & ሙልሙል	428	53	የባሬ ሥጋ ናቾስ ከሳልሳ፣ ሰላጣ እና ቲማቲም ጋር	499	48
--------------	-----	----	--------------------------------------	-----	----	-----------------------	-----	----	--	-----	----	---------------------------------	-----	----

ከአትክልት-የተዘጋጁ & በአትክልት-የተሠሩ ምግቦች

ቪጂ/የአትክልት በርገፕ	280	36	(ቅመም ያለው) ስፓይሲ ችክን ስትሪት ታኮስ ህ/ሳልሣ፣ ሠላጣ & ቲማቲም	428	56	አትክልት ፕወር በወል ሼ	615	95	ችክን ናጌትስ ባወል ህ & ሙልሙል	500	74	ሳላድ ከሽምብራ ማባያ ጋር ሺ	381	65
----------------	-----	----	---	-----	----	-----------------	-----	----	-----------------------	-----	----	--------------------	-----	----

ከ ማሳ

ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55	ሳላድ ከሽምብራ ማባያ ጋር ሺ	381	65	ሰላጣ ከችክን ጋር	488	43	ታኮ ሳላድ	481	60	ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55
የተቀቀለ ድንች	165	25	የተቀመመ ድንች	140	25	ስዊት-ሂት ስኳር ድንች	131	31	የተቀቀለ ድንች	165	25	የተጠበሰ በቆሎ	107	19
ጅሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26	አበባ ጎመን ሾርባ	206	20	ችክን ሽጂ አንሸንት ግሬይንስ ሱፕ/ማጣፊጫ	149	22	የቲማቲም ሾርባ	155	23	ጅሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26
ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሜን፣ & ክረዚን ሳላድ	205	28	ነጭ ሽንኩርት & ብሮክሌ አትክልት	70	5	ከትኩስ ሠላጣ ጋር	20	4	ትናንሽ ካሮት	35	8	ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሜን፣ & ክረዚን ሳላድ	205	28

ብዙዎች የሚወዱት

ጥዛ፣ ጅዝ ወይም ፕፕሮኒ	320	36	ሀምበርገር ወይም ጅዝበርገር	323	28	ጅዝ ክረንቸርስ በ/ማሪናራ	467	51	ሀምበርገር ወይም ጅዝበርገር	323	28	ጥዛ፣ ጅዝ ወይም ፕፕሮኒ	320	36
ችክን ሳንዱች	342	36	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ሀት ዶግ በሙልሙል	270	28	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ችክን ሳንዱች	342	36

የሚወስድ GRAB'N GO

ፍራፍሬ & የገርት ፓርፌት	438	94	PB&J ሳንዱች ህ	600	64	ፍሬንች ቶስት ስቲክስ ከ/ችክን ናጌትስ ህ & ማጣፊጫ/ሲረፕ ጋር	519	60	PB&J ሳንዱች ህ	600	64	ፍራፍሬ & የገርት ፓርፌት	438	94
------------------	-----	----	-------------	-----	----	--	-----	----	-------------	-----	----	------------------	-----	----

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይኖራል። ፍራፍሬ ቅይጥ፣ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የሚከፈልላቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሣ \$2.80
 ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይከፍሉም።



የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የኩብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ ህለአትክልት ተመጋቢ

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፕብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ክፍል

ሰኞ 12/11/2023			ማክሰኞ 12/12/2023			ረቡዕ 12/13/2023			ሐሙስ 12/14/2023			ዓርብ 12/15/2023			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

በሼፍ የተደነቁ ምግቦች

መኮሮኒ & ቺዝ በ/ችክን & ሙሉ ሙሉ ዳቦ	419	40	ከአትክልት ጋር የተደባለቀ ቺክን በነርባዳ ማህን	657	71	ኮሪያን ባርቢኩ (BBQ) ችክን ድረምስቲክ በ/ሩዝ	387	48	ችክን & ዋፍል ጠፍጣፋ ሳንዱች	532	74	ሚትቦል ስብ (ከተፈጠረ ሥጋ የተዘጋጀ)	379	39
----------------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----	---------------------	-----	----	--------------------------	-----	----

ከአታክልት-የተዘጋጁ & በአትክልት-የተሠሩ ምግቦች

ችክን & ዋፍል ጠፍጣፋ ዳቦ ሳንዱች	567	89	ኮሪያን ባርቢኩ (BBQ) ችክን በ/ሩዝ ህ	391	55	ቺዝ ናዥስ በ/ሳልሳ፣ ሠላጣ & ቲማቲም	663	48	ማኮሮኒ & ቺዝ በ/ችክን ናጌትስ & ሙሉ ሙሉ ዳቦ	438	46	ቪጂ/የአትክልት በርገር ^v	280	36
------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	--------------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

ከ ማሳ

ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55	ታኮ ሳላድ	481	60	ሰላጣ ከችክን ጋር	488	43	ቅመም ያለው ችክን/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55	ችክን ሳላድ ⁱⁱ	448	63
የተቀቀለ ድንች	165	25	የተቀመመ ድንች	140	25	ስዊት-ሂት ስኳር ድንች	131	31	የተቀቀለ ድንች	165	125	የተጠበሰ በቆሎ	107	19
ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሜን፣ & ክረዚን ሳላድ	205	28	ነጭ ሽንኩርት & ብሮክሎ አትክልት	70	5	ከትኩስ ሠላጣ ጋር	20	4	ትናንሽ ካሮት	35	8	ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሜን፣ & ክረዚን ሳላድ	205	28
ቺሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26	አበባ ጎመን ሾርባ	206	20	ችክን ሽጂ አንሸንት ግሬይንስ ሱፕ/ማጣፊጫ	149	22	የቲማቲም ሾርባ	155	23	ቺሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26

ብዙዎች የሚወዱት

ፒዛ፣ ቺዝ ወይም ፐፐሪኒ	320	36	ሀምበርገር ወይም ቺዝበርገር	323	28	ቺዝ ክረንቸርስ በ/ማሪናራ	467	51	ሀምበርገር ወይም ቺዝበርገር	323	28	ፒዛ፣ ቺዝ ወይም ፐፐሪኒ	320	36
ችክን ሳንዱች	342	36	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙሉ ሙሉ ዳቦ	297	31	ሀት ዶግ በሙሉ ሙሉ	270	28	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙሉ ሙሉ ዳቦ	297	31	ችክን ሳንዱች	342	36

የሚወሰድ GRAB'N GO

ፍራፍሬ & የገርት ፓርፊት	438	94	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍራንች ቶስት ስቲክስ ከ/ላሴጅ * እና ስይረፕ	532	66	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍራፍሬ & የገርት ፓርፊት	438	94
------------------	-----	----	------------------------	-----	----	-------------------------------	-----	----	------------------------	-----	----	------------------	-----	----

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይገኛል። ፍራፍሬ ቅይጥ፡ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የሚከፈልባቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሣ \$2.80
ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይክፍሉም።



የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የኩብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ ህለአትክልት ተመጋቢ

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ክፍል

ሰኞ 12/18/2023			ማክሰኞ 12/19/2023			ረቡዕ 12/20/2023			ሐሙስ 12/21/2023			ዓርብ 12/22/2023			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

በሼፍ የተደነቁ ምግቦች

ችካጊ ጉላሽ Bowl	338	48	ፕን ከ/ማትቦልስ (የተፈጨ ሥጋ ድቡልቡል)~ እና ማሪናራ	467	56	ባርበኩ (BBQ) ግሌይዝድ ችካጊ ድረምስቲክ በ/ ልንቅጥ ድንች & ሙልሙል	428	53	ቺዝ ላዛኛ ማሪናራ በ/ ሙልሙል	554	76	የበሬ ሥጋ ናቾስ ከሳልሳ፣ ሰላጣ እና ቲማቲም ጋር	499	48
--------------	-----	----	-------------------------------------	-----	----	--	-----	----	---------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----

ከአትክልት-የተዘጋጁ & በአትክልት-የተሠሩ ምግቦች

ቪጂ/የአትክልት በርገፕ	280	36	(ቅመም ያለው) ስፓይሲ ችካጊ ስትሪት ታኮስ ህ/ሳልሣ፣ ሠላጣ & ቲማቲም	428	56	አትክልት ፕወር በወል ፤	615	95	ችካጊ ናጌትስ ባወል ህ & ሙልሙል	500	74	ሳላድ ከሽምብራ ማባያ ጋር ፤	381	65
----------------	-----	----	---	-----	----	-----------------	-----	----	-----------------------	-----	----	--------------------	-----	----

ከ ማሳ

ቅመም ያለው ችካጊ/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55	ሳላድ ከሽምብራ ማባያ ጋር ፤	381	65	ሰላጣ ከችካጊ ጋር	488	43	ታኮ ሳላድ	481	60	ቅመም ያለው ችካጊ/ዶሮ ማባያ ሳላድ	521	55
የተቀቀለ ድንች	165	25	የተቀመመ ድንች	140	25	ስዊት-ሂት ስኳር ድንች	131	31	የተቀቀለ ድንች	165	25	የተጠበሰ በቆሎ	107	19
ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሜን፣ & ከረዚን ሳላድ	205	28	ነጭ ሽንኩርት & ብሮክሌ አትክልት	70	5	ከትኩስ ሠላጣ ጋር	20	4	ትናንሽ ካሮት	35	8	ቺሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26
ቺሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26	አበባ ጎመን ሾርባ	206	20	ችካጊ ቪጂ አንሸንት ግሬይንስ ሱፕ/ ማባራጫ	149	22	የቲማቲም ሾርባ	155	23	ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሜን፣ & ከረዚን ሳላድ	205	28

ብዙዎች የሚወዱት

ፒዛ፣ ቺዝ ወይም ፕፕሮኒ	320	36	ሀምበርገር ወይም ቺዝበርገር	323	28	ቺዝ ከረንቸርስ በ/ማሪናራ	467	51	ሀምበርገር ወይም ቺዝበርገር	323	28	ፒዛ፣ ቺዝ ወይም ፕፕሮኒ	320	36
ችካጊ ሳንዱች	342	36	ቅመም ያለው ችካጊ ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ሀት ዶግ በሙልሙል	270	28	ቅመም ያለው ችካጊ ተንደርስ (ለጋ የዶሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ችካጊ ሳንዱች	342	36

የሚወሰድ GRAB'N GO

ፍራፍሬ & ዩግርት ፓርፌት	438	94	PB&J ሳንዱች ህ	600	64	ፍሬንች ቶስት ስቲክስ በ/ችካጊ ናጌትስ ህ	519	60	PB&J ሳንዱች ህ	600	64	ፍራፍሬ & ዩግርት ፓርፌት	438	94
------------------	-----	----	-------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-------------	-----	----	------------------	-----	----

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይገኛል። ፍራፍሬ ቅይጥ፣ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የሚከፈልላቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሣ \$2.80
 ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይክፍሉም።



የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የክብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ ህለአትክልት ተመጋቢ

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፕብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ክፍል

ሰኞ 1/1/2024			ማክሰኞ 1/2/2024			ረቡዕ 1/3/2024			ሐሙስ 1/4/2024			ዓርብ 1/5/2024			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

በሼፍ የተደነቁ ምግቦች

ኮሪያን ባርቢኩ (BBQ) ችክን ድረምስቲክ በ/ሩዝ	387	48	ችክን & ዋፍል ጠፍጣፋ ሳንዱች	532	74	ሚትቦል ስብ (ከተፈጠረ ሥጋ የተዘጋጀ)	379	39
---------------------------------	-----	----	---------------------	-----	----	--------------------------	-----	----

ከአታክልት-የተዘጋጁ & በአትክልት-የተሠሩ ምግቦች

ማኮሮኒ & ጅዝ በ/ችክን ናጌትስ & ሙልሙል ዳቦ	438	46	ኮሪያን ባርቢኩ (BBQ) ችክን ናጌትስ በ/ሩዝ	391	55	ሼጂ በርገር	280	36
--------------------------------	-----	----	-------------------------------	-----	----	---------	-----	----

ከ ማሳ

ስዊት-ሂት ፖቴቶስ (ስኳር ድንች)	131	31	የተቀቀለ ድንች	165	25	ችክን ሳላድ ⁱⁱ	448	63
ነጭ ሽንኩርት & ብርክሌ አትክልት	70	5	ትናንሽ ካሮት	35	8	የተጠበሰ በቆሎ	107	19
ችክን ሽጂ አንሸንት ግሬይንስ ሱፕ/ማጣፊጫ	149	22	የቲማቲም ሾርባ	155	23	ትኩስ ጥቁር ጎመን/ስፒናች፣ ሮሜን፣ & ክረዚን ሳላድ	205	28
						ጅሊ ሱፕ/ሾርባ	182	26

የበዓል ቀን አዲስ ዓመት

ትምህርት ቤት የማይኖርበት ቀን ❄️

የተመጋቢዎች ተመራጭ ምግብ

ጅዝ ክረንቸርስ በ/ማሪናራ	467	51	ሀምበርገር ወይም ጅዝበርገር	323	28	ጥዛ፣ ጅዝ ወይም ፕፕርኒ	320	36
ሀት ደግ በሙልሙል	270	28	ቅመም ያለው ችክን ተንደርስ (ለጋ የደሮ ሥጋ) በ/ሙልሙል ዳቦ	297	31	ችክን ሳንዱች	342	36

የሚወሰድ GRAB'N GO

ፍራፍሬ & የገርት ፓርፌት	438	94	PB&J ሳንዱች ^v	600	64	ፍራፍሬ & የገርት ፓርፌት	438	94
------------------	-----	----	------------------------	-----	----	------------------	-----	----

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይገኛል። ፍራፍሬ ቅይጥ፡ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የሚከፈልላቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሣ \$2.80
ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይከፍሉም።



የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የክብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ ^vለአትክልት ተመጋቢ

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ዲቪዥን

የቁርስ ምግብ ዝርዝር

ሰኞ		ማክሰኞ		ረቡዕ		ሐሙስ		ዓርብ			
ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB	ካሎሪ	CAL	ካርቦሃይድሬትስ	CARB

ቁርስ መቆያ

የቤልጅየም ዋፍል በ/ሽሮፕ	480	96	ሶሴጅ ቁርስ ሳንዱች	210	27	እንቁላል & ቺዝ ሜሪላንድ በተሠራ ክሮሰንት	275	30	ተርኪ ሃም & ቺዝ የቁርስ ሳንዱች	270	30	ሚኒ ፓንኬክስ በ/ ማጣፊጫ(ሲረፕ)	450	97
------------------	-----	----	--------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	-----------------------	-----	----	-----------------------	-----	----

በየቀኑ አማራጭ ምግቦች

ቤግል ከክሬም ቺዝ ጋር	201	26	ብሉቤሪ ቸክስ በእህል	240	46	ሜሪላንድ የተሠራ ቀረፋ ያለው ሙልሙል	232	38	ፍሬንች ቶስት ስቲክስ በ/ሽሮፕ	512	97	ዮግርት & ግረሃምስ	232	38
ሚኒ/ትናንሽ እንጆሪ ቤግል	240	41	ማር ቺርዮስ ስርያል	210	44	ፍሬፍሬ & ዮግርት ፓርፌት በ/ ግራፍላ	260	58	ቸክን ብስኩት ሳንዱች	250	31	የቤልጅየም ዋፍል በ/ሽሮፕ	480	96

ሜሪላንድ ምግቦች ለስኬት ቁርስ

ቸክን ብስኩት ሳንዱች	250	31	ሚኒ/ትናንሽ ማፕል ፓንኬክስ በ/ ሽሮፕ	450	97	ተርኪ ሃም & ቺዝ በሃዋይን ሙልሙል ዳቦ	186	27	የቤልጅየም ዋፍል በ/ሽሮፕ	480	96	ሜሪላንድ የተሠራ ቀረፋ ያለው ሙልሙል	232	38
ማር ቺርዮስ ስርያል	210	44	ዮግርት & ግረሃምስ	232	38	ሚኒ/ትናንሽ እንጆሪ ቤግል	240	41	ዮግርት & ግረሃምስ	232	38	ብሉቤሪ ቸክስ	240	46

በእያንዳንዱ ምግብ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና ወተት ይገኛል። ፍራፍሬ ቅይጥ፡ ካሎሪስ 20-127፣ ካርቦሃይድሬትስ 7-33 ወተት ካሎሪስ 90-120፣ ካርቦሃይድሬትስ 12-20

የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካሎ = ካሎሪስ ካርብ = ካርቦሃይድሬትስ ~ቢፍ/የኩብት ስጋ *የአሣማ ስጋ +የዶሮ ተዋጾኦ ላለጎትክልት ተመጋቢ

የሚከፈልላቸው ምግቦች ሂሳብ፡ ቁርስ \$1.30 ምሣ \$2.80 ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለሁሉም ምግብ አይከፍሉም።

ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጅት ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ የምግብና አልሚ ምግብ አገልግሎት ክፍል

